

ለመደበኛ የስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞች ብቁ ነኝ?	አዎ	አይ/የለም
1. በ“መነሻ ዓመት” ላይ ቢያንስ ለ680 ሰዓታት ያህል ስርተዋል? የመነሻ ዓመትዎ ካመለከቱበት ሳምንት በፊት የተጠናቀቁት አምስት የሩብ ዓመታት ውስጥ የመጀመሪያዎቹ አራቱ ናቸው።		
2. ባለፉት 18 ወራት ውስጥ በዋሽንግተን ግዛት ውስጥ ስራ ስርተዋል?		
3. ስራ የመስራት አቅም አለዎት? ስራ የመስራት አቅም ማለት ስራ ለመስራት የሚያስችል አእምሮዊና አካላዊ ብቃት አለዎት ማለት ነው።		
4. ስራ ለመስራት ዝግጁ ነዎት? ለስራ ዝግጁ መሆን ማለት፣ ስራውን እንዳይቀበሉ ከሚያግዱዎት ገደቦች (ለምሳሌ፡ የትራንስፖርት ችግር፣ ሕመም፣ የእረፍት ጊዜ፣ ወይም የቤተሰብ/የልጅ ተንከባካቢ አለመኖር) ነጻ ሆነው ስራ መስራት ይችላሉ ማለት ነው።		
5. ከስራዎ ተቀንሰዋል? <u>ከስራ ስለመቀነስ ተጨማሪ መረጃ ያግኙ።</u>		
6. ስራዎን የለቀቁት በፈቃድዎ ነው? <u>ስራን በገዛ ፈቃድ ስለመልቀቅ ተጨማሪ መረጃ ያግኙ።</u>		
7. ባለፉት 18 ወራት ውስጥ ከጦር ሃይሉ ተሰናብተዋል? <u>ተጨማሪ መረጃ ያግኙ።</u>		
8. ከእነዚህ ዓረፍተ ነገሮች መካከል እኔን የሚመለከት የለም። የማይመለከትዎት ከሆነ፣ አዎ የሚለውን ይምረጡ። <ul style="list-style-type: none"> • ከስራዬ የተባረርኩት በራሴ ጥፋት ነው። <u>ጥፋተኛ መሆንን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ያግኙ።</u> • በአሰሪዬ ላይ የስራ ማቆም አድማ አድርጌያለሁ። • ከስራዬ የእረፍት ፈቃድ ላይ ነኝ። • አሁንም ድረስ ስራ እየሰራሁ ነው። 		

ከእነዚህ ጥያቄዎች መካከል ለአብዛኞቹ የሰጡት ምላሽ አዎ የሚል ከሆነ፣ ለመደበኛ የስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞች ብቁ የመሆን እድል አለዎት። በተቻለ ፍጥነት የጥቅማ ጥቅም ማመልከቻዎን ያቅርቡ፣ ማመልከቻዎን መርምረን ብቁ መሆን አለመሆንዎትን እንወስናለን። ስህተት ላለመስራትና በፍጥነት ክፍያዎትን ለማግኘት፣ እባክዎ ከማመልከትዎ በፊት ወደ esd.wa.gov/unemployment በመግባት የማመልከቻ ማረጋገጫ ዝርዝሩን ማውረድዎንና መረጃውን ማንበብዎን ያረጋግጡ።

ከእነዚህ ጥያቄዎች መካከል ለአብዛኞቹ የሰጡት ምላሽ አይ/የለም የሚል ከሆነ፣ ለመደበኛ ጥቅማ ጥቅሞች ብቁ ላይሆኑ ይችላሉ፣ ነገር ግን በ COVID-19 አለም አቀፍ ወረርሽኝ ወቅት ተግባራዊ በሚሆነው የፌዴራል CARES አዋጅ መሰረት በርካታ ለሆኑ ጥቅማ ጥቅሞች ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። ብቁ መሆንዎትን ለማወቅ በቀጣዩ ገጽ ላይ ያለውን የማረጋገጫ ዝርዝር ይመለከቱ።

የስራ ቅጥር ዋስትና መምሪያ ለኩል ዕድል የሚሰጥ ቀጣሪ/ፕሮግራም ነው። አካል ጉዳተኞች በሚያቀርቡት ጥያቄ መሰረት አጋዥ መሳሪያዎችና አገልግሎቶች ይቀርባሉ። የአንጻራዊ ደንብ ውስንነት ላለባቸው ሰዎች የቋንቋ ድጋፍ አገልግሎቶች ከከፍተኛ ነጻ ይቀርባሉ። የዋሽንግተን ማስተላለፊያ አገልግሎት (Washington Relay Service)፡ 711

የብቁነት ማጣሪያ

ከ COVID-19 አለም አቀፍ ወረርሽኝ ጋር ለተያያዙ በርካታ ለሆኑ የስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞች ብቁ ነኝ?

አዎ

አይ/ የለም

1. በ COVID-19 ምክንያት ከስራ ውጭ ሆነዋል ወይም ከመደበኛው ቢታች እየሰሩ ነው?
2. ለ680 ሰዓታት ባለመስራት ምክንያት በቅርቡ የስራ አጥነት መብት ተነፍገዋል?
3. ባለፉት 18 ወራት ውስጥ በሞሽን ግተን ውስጥ ቢሰሩም፣ የሰሩበት ጊዜ ከ680 ሰዓታት ያነሰ ነው?
4. የ COVID-19 ታማሚ መሆንም፣ ከባድ ሕመምተኛ ወይም ለመስራት የማይችሉ መሆንም በምርመራ ተለይቷል?
5. የ COVID-19 ምልክቶች እየታዩብዎና የምርመራ ውጤት እየጠበቁ ወይም የሕክምና አገልግሎት ለማግኘት እየሞከሩ ነው?
6. የስጋት ደረጃዎ ከፍተኛ በመሆኑ የሕክምና አቅራቢው እቤትዎ ውስጥ እንዲቆዩ ነግሮዎታል?
7. በ COVID-19 ለተያዘ የቤተሰብ አባል ወይም ጥገኛ እንክብካቤ እያደረጉ ነው?
8. የ COVID-19 ምልክቶችን እያሳየና የሕክምና አገልግሎት እየጠየቀ ያለ የቤተሰብ አባል ወይም ጥገኛ አለዎት?
9. ከፍተኛ ተጋላጭ የሆነ፣ ከእርስዎ ጋር የሚኖርና ራሱን ለመጠበቅ ሲል ቤት ውስጥ የሚቆይ የቤተሰብ አባል ወይም ጥገኛ አለዎት?
10. ራሱን ለመጠበቅ ሲባል ቤት ውስጥ እንዲቆይ ምክር ለተሰጠው ከፍተኛ ስጋት ላለበት ሰው እንክብካቤ እያደረጉ ነው?
11. ልጅዎ የሚማርበት ትምህርት ቤት የተዘጋ ሲሆን፣ እርስዎም የልጅ መንከባከቢያ ቦታ ለማግኘት አልቻሉም?
12. የስራ ቦታዎ በይፋዊ ትእዛዝ ምክንያት ወይም በ COVID-19 ምክንያት ተዘግቶ እርስዎም ከቤትዎ ሆነው መስራት አልቻሉም?
13. የሚተዳደሩት በግል ስራ ነው?
14. ከእነዚህ ዓረፍተ ነገሮች መካከል እኔን የሚመለከት የለም። የማይመለከትዎት ከሆነ፣ አዎ የሚለውን ይምረጡ።
 - ስራዬን የለቀቅኩት ከ COVID-19 ጋር ባልተያያዙ ምክንያቶች ነው።
 - ስራዬን የለቀቅኩት የስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞችን ለመቀበል ነው።
 - በአሁኑ ጊዜ የሽርሽር ጊዜ ፈቃድ፣ የሕመም ፈቃድ ወይም ከከፍተኛ ጋር የሚሰጥ ፈቃድ ላይ ነኝ።
 - ከቤት ሆኜ መስራት ብትልም ይህን ማድረግ አልፈለግኩም።
 - ወሳኝ ስራተኛ ነኝ፣ ከፍተኛ ስጋት የለብኝም፣ እንደዚሁም [የስራ ቦታዬ ለደህንነቴ የሚሆኑ መስፈርቶችን](#) ቢያሟሉም ወደ ስራ ለመሄድ በጣም ፈርቻለሁ።

በተራ ቁጥር 1-13 ስር ከሚገኙት ጥያቄዎች መካከል ለየትኛውም እና ለጥያቄ ቁጥር 14 አዎሚል ምላሽ ከሰጡ፣ በ COVID-19 አለም አቀፍ ወረርሽኝ ወቅት ለስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞች ብቁ የመሆን ዕድል አለዎት። ለእነዚህ ጥያቄዎች በሙሉ አይ/የለም የሚል ምላሽ ከሰጡ፣ ብቁ ላይሆኑ ይችላሉ። ለመጠነ ስራ ጥቅማ ጥቅሞች ብቁ ነኝ ብለው ካሰቡ፣ እባክዎ esd.wa.gov የሚለውን ድረ ገጽ በመጎብኘት ተጨማሪ መረጃ ያግኙ፣ ይዘጋጁና ያመልከቱ።

የተሻሻለበት ቀን፡ 04.22.20

የስራ ቅጥር ዋስትና መምሪያ አኩል ዕድል የሚሰጥ ቀጣሪ/ፕሮግራም ነው። አካል ጉዳተኞች በሚያቀርቡት ጥያቄ መሰረት ኢንሹራንስ መሰረቶችና አገልግሎቶች ይቀርባሉ። የእንግሊዝኛ ቋንቋ ውስንነት ላለባቸው ሰዎች የቋንቋ ድጋፍ አገልግሎቶች ከከፍተኛ ነጻ ይቀርባሉ። የሞሽን ግተን ማስተላለፊያ አገልግሎት (Washington Relay Service)፡ 711